



# ናጒያንስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና ከዚያ በላይ እቅድ

ናጒያንስ ከሲያትል ት/ቤቶች በኋላ ላለው ህይወት ተማሪዎቻችንና ወላጆቻቸው መዘጋጀት እንዲችሉ ያገለግላል። በናጒያንስ ተማሪዎች የኮሌጅና የስራ አቅጣጫዎቻቸውን ይፈትሻሉ። ከስራና ከባህሪያቸው ጋር ተያይዞ ያለውን ክህሎትና ችሎታ ይገመግማሉ። እንዲሁም በአካዳሚክ ግባቸው ላይ የሚያደርሳቸው መስመር ላይ ለመቆየት እቅዶችን ያዘጋጃሉ።

## **ይፈትሹ** ልዩ የሚያደርግዎት ምንድነው?

በናጒያንስ ያለው የጥንካሬ መፈተሻ ዲዛይን የልጅዎትን በመውጣት ላይ ያሉ ሶስት ክህሎቶችን በመለየት እና በትምህርት፣ በስራ እና በህይወት ላይ በመተግበር ውጤታማ ከማድረግ አኳያ ጥንካሬዎች ላይ ያተኮረ ስትራቴጂን ያካትታል።

## **ያያይዙ** ፍላጎትዎን ከስራዎች ጋር

ልጅዎትን ከሚያስደስት እንቅስቃሴዎች፣ የግል ባህሪያት፣ እና የትምህርት ዓይነቶች ፍላጎት ላይ በመነሳት በናጒያንስ ላይ ያለው የስራ ምድቦችን የሚፈልገው ስርጌይ የትኛው የስራ መደብ የልጅዎትን ፍላጎት እንደሚያሟላ በደረጃ ያስቀምጣል።

በናጒያንስ ውስጥ ባለው የስራ ፍላጎት ፕሮፋይሊር ተማሪዎች ከስራ ፍላጎቱ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን ይመልሳል እንዲሁም ተዛማጅ በሆኑ የስራ አይነቶች ላይ አስተያየቶችን ያገኛል። ስራዎች በሚፈልጋቸው ዝርዝሮች ውስጥ ይጨመራሉ።

## **ይመርምሩ** ለስራ ሊያዘጋጁህ የሚችሉ ኮሌጆችና ዋና ዋና ትምህርቶች ከጥንካሬዎት፣ ፍላጎትዎትና ከግል ባህሪዎ ጋር አብረው የሚሄዱ ናቸው።

### **ናጒያንስን በመጠቀም ጥላን ያዘጋጁ**

**ረዘቦሜ/የህይወት ታሪክ ማዘጋጀት** - ልጅዎት የት/ቤት ስራዎችን፣ የግል ሽልማቶችን፣ የቤፊታዎችን፣ አገልግሎት ልምዶችን ክህሎቶችን፣ እና ሌሎችንም ይህንን ሞጅዬል መሰረት ያደረገ መሳሪያን በመጠቀም መዝገብ ማስቀመጥ ይችላል።

**የኮሌጅ ማመልከቻ ሂደት** - ልጅዎት የሚያስባቸውን ኮሌጆችና የማመልከቻውን ዝርዝር ይያዙ - እንዲሁም ለኮሌጆች የሚላኩትን የኤሌክትሮኒክ ትራንስክሪፕት ይጠይቁ።

**አካባቢያዊና አገር አቀፍ የስኮላርሽፕ ዳታ ቤዝ** - ተማሪዎ ሊያመለክቷቸው የሚችሏቸው በሺዎች የሚቆጠሩ የአካባቢና አገር አቀፍ ስኮላርሽፖች አሉ።

**የ2ኛ ደረጃና ከዚያም ያለፈ የትምህርት ዕቅዶች** - የት/ቤት ስራተኞች ከ 8ኛ -12ኛ ክፍል ያለውን የ2ኛ ደረጃና ከዚያም ያለፈ የትምህርት ዕቅድ ለማስተላለፍ ናጒያንስን ይጠቀማሉ። የ2ኛ ደረጃና ከዚያም ያለፈ የትምህርት ዕቅድ የመመሪያ መስፈርት ሲሆን ተማሪዎችና አማካሪዎቻቸው የመመሪያ መስፈርቱ መሟላቱን ከተለየው ግብ ጋር የሚሄዱ መሆኑን እርግጠኛ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል።

**የመረጃ ደህንነት** የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች ለመረጃ ደህንነትና ጥበቃ ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል። የናጒያንስ ፖሊሲና አሰራር የመረጃ ደህንነትንና የተማሪን ፕራይቫሲ አስመልክቶ በሚገባ የኋላ ጥናት ያደርጋል። በፕራይቫሲ ፖሊሲያቸው መሰረት ናጒያንስ የተማሪ መረጃን አይሸጥም ወይም ለንግድ አገልግሎት አይጠቀምበትም። በተጨማሪም ለዚህ መሳሪያ በዚህ ኮንትራት ላይ በተቀመጠው የመረጃ ጥበቃና ፕራይቫሲ መስፈርት መሰረት ናጒያንስ መመራቱን ለማረጋገጥ አጠቃላይ የመረጃ ልውውጥ ስምምነት ተግባራዊ ይደረጋል።

**የዳታ ፊልዶች** የሚከተለው መረጃ የመሳሪያውን ውጤታማነት ከፍ ለማድረግና ተማሪዎች የሚፈልጉትን ተገቢ የሆነ ድጋፍ ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ በናጒያንስ ላይ ይጫናል ፡ የተማሪው የመጀመሪያ የመጨረሻ ስም፣ የዘር ኔም፣ የፕሮክሲ አይዲ፣ ት/ቤት፣ የክፍል ደረጃ፣ የትውልድ ቀን፣ ትራንስክሪፕት፣ ኮርሶች፣ ጂፒኤ፣ የኤሊት/ሳት ነጥቦች፣ ዘር እና ጾታ ናቸው። አማካሪዎች ቀጥተኛ የሆነ ድጋፍና እርዳታ (ለምሳሌ፡ የኮሌጅ ባውንድ ስኮላርሽፕ ተቀባዮችን፣ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎችን፣ ረኒንግ ስታርት፣ ልዩ ትምህርት) ማድረግ እንዲችሉ የተማሪዎች ቡድኖች መፍጠር ይቻላል። ሚስጥራዊነቱ መጠበቁን ከማረጋገጥ አኳያ እነዚህ ቡድኖች ከቡድናቸው ስም ይልቅ በፕሮክሲ በመጠቀም እንዲለዩ ይደረጋል።

**ናጒያንስን ያለመምረጥ የሚቻልበት ጊዜ** ተማሪዎቻቸው ናጒያንስን እንዳይጠቀሙ የሚፈልጉ ወላጆች ምርጫቸውን በሶርስ ላይ በማሳየት ናጒያንስን ያለመጠቀን ይችላሉ። ይህንን ያለመምረጥ ጊዜ ነሐሴ 12 እስከ መስከረም 20 ነው።

ለተጨማሪ መረጃ [http://www.seattleschools.org/academics/college\\_career\\_readiness/naviance/](http://www.seattleschools.org/academics/college_career_readiness/naviance/) ይጎብኙ።